

# የአውሮፓ ኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ከአቻው የሲያትሉ ፌስቲቫል ምን መማር አለበት? [ከወንድወሰን ተክሉ]

July 15, 2017

እንደመንደርደሪያ-

34ኛው በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል በሲያትሉ በደመቀ ሁኔታ ባለፈው ሳምንት መከናወኑን አይተናል-ሰምተናልም። የአውሮፓው አቻ የኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫልም ለ15ኛ ግዜ በኢጣሊያ ዋና ከተማ ሮም ለማካሄድ መዘጋጀቱን ከወጣው ፕሮግራም መርሃግብር ላይ ማወቅ የተቻለ ቢሆንም በፌስቲቫሉ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ደምቆና አብቦ እንዳይታዩ የሚያደርጉ ክስተቶች በመስተዋላቸው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በዝግጅቱ ላይ እንዳይታደሙ የሚገልጽ ዜና ከዚያው ከአውሮፓ መሰማት ተችሏል።

ይህ ክስተት እንዴት ሊፈጠር ቻለ-? አማራጭ መፍትሄው ስንት ምንድነው? በአውሮፓ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ የራሳቸውን ባህልን በዓመታዊው የእስፖርትና ባህል ፌስቲቫል በነጻነት አዘጋጅተው ለማክበር ምን ማድረግ አለባቸው በሚሉት ነጥቦች ዙሪያ የዛሬን ጽሁፌን እንዲያጠነይን አድርጌያለሁ።

**\*\*አንደኛ-ለምንድነው የሮሙ ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያውያን እንዳይሳተፉ እየተገለጸ ያለው?**  
የዚህን ዓመት በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ስልጣን ላይ ባለው የኢህአዴግ መንግስት ቀጥተኛ እና ተዘዋዋሪ እጅ አዘጋጅነት የተዘጋጀ መሆኑን ተከትሎ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በፌስቲቫሉ ላይ ለመገኘት እንዳልቻሉ መረዳት ተችሏል። ድርጊቱ [የመንግስት እጅ በማህበሩ ውስጥ መታየት] በእርግጥም በማስረጃ የተደገፈ እና እውነት የሆነ ቢሆንም ግን መሆን የማይገባው እንደሆነ በቅድሚያ ልንስማማበት የሚገባ ነጥብ እንደሆነ ይሰማኛል።

የመንግስት ጣልቃ ገብነት የትም ቢሆን ሊከሰትና አፍጥጦ መጥቶም ሊጋፈጥ ይችላል። በሰሜን አሜሪካው የኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል [ESFNA] ላይ በተመሳሳይ መልኩ ከ2011 ጀምሮ በሺህ ሁሴን መሀመድ አል-አሙዲን እና በኢህአዴግ ጣልቃ ገብነት ለ5 ዓመት የዘለቀ ተግደርዳሮትን በመፈጸም ማህበሩን ለመንጠቅ ከፍተኛ ሙከራ እንደተካሄደ ሁላችንም እናውቃለን።

ሆኖም የሰሜን አሜሪካው የESFNA ማህበር ቦርድ አመራሮችና ከሁሉም በላይ ሰፊው የዲያስፖራው ማህበረሰባችን ባደረጉት ያላወላወለ ሀገራዊ ቁርጠኝነት አቃም ተለጣፈው የመንግስት ማህበር ተንኮታኩቶና ክስም ዘንድሮ ስርዓተ ቀብሩ መፈጸሙ ታይታል። ይህ ድልና ውጤት በESFNA አመራርና በተሳታፊው ኢትዮጵያውያን ብርቱ ጥረትና ቁርጠኝነት የተገኘ እንደሆነ አይጠረጠርም። የአውሮፓው አቻ ማህበርም በተመሳሳይ መልኩ ስልጣን ላይ ባለው መንግስት ቀጥተኛ እና ተዘዋዋሪ እጅ የተዘጋጀ እና የተያዘ በመሆኑ በዘንድሮው ዝግጅት ላይ ማንኛውም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ እና ከስርዓቱ ጋር እየተሞዳሞደ የሌለ እውነተኛው የአውሮፓው ዲያስፖራ ወገኖችን በሮሙ ፌስቲቫል ላይ እንዳይሰለፍ ተብሎ የተላለፈው መልእክት ፍትሃዊና ተገቢም ሆኖ እናገኘዋለን።

ይህ በሮሙ ፌስቲቫል ላይ ያለመከፈል ውሳኔን በፍትሃዊነቱና በተገቢነቱ ብንቀበለውም ከግዜያዊ አጭር መፍትሄነቱ አካያ አንጻር እንጂ ከዘላቂ መፍትሄነቱ አንጻር አይደለምና ምን መደረግ በሚለው ነጥብ ዙሪያ አመላካች ሀሳቤን ላሰፍር እወዳለሁ።

**\*\*ሁለት-የአውሮፓውን ፌስቲቫል ለማስመለስ መደረግ የሚገባቸው ተግባራት**

የዘንድሮው 15ኛ የኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል በአውሮፓ ሙሉ በሙሉ በመንግስት ተጠልፎ ተይዛል ግን መመለስና መንጠቅ ይገባዋል ባይ ነኝ። ይህ ማህበር የኢትዮጵያውያን በዲያስፖራ የግል ማህበር እንጂ በመንግስት ተወካይ የኤምባሲ ሰው ቁጥጥር ስር መሆን ያለበት ማህበር አይደለም።

ከቶም ቢሆን ሊሆንም አይገባም። የሆነው ሆኖ የቅድሚያ እርምጃው አሁን በሮሙ ፌስቲቫል ላይ ያለመገኘት ተግባር ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ የማህበሩን አመራር መልሶ በመያዝ በውስጡ የተሰጠውን የመንግስት ተወካይ እጅግን ማጥራት ያስፈልጋል።

ይህን ተግባር በሁለት መሰረታዊ ማህበሩን የማጽጃ መንገዶች ማድረግ እንደሚቻልም ለመጠቆም እንደሚቻል ማስቀመጥ እወዳለሁ።

**\*1ኛው-መንገድ**

አሁኑ በመንግስት ቁጥጥር ስር ባለው ማህበር ውስጥ ሆኖ በህጋዊ ምርጫ [ከየእስቴቱ በተወከሉ ተወካዮች በሚሳተፉበት ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ምርጫ በማካሄድ] ሲሆን።

**\*2ኛው-መንገድ-**

በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለውን ማህበር ትቶ ተመሳሳይ አቻ እውነተኛ ማህበር ስም እና ዓርማ አዲስ ማህበር አቋቁሞ ህጋዊነቱን በፍርድ ቤት ከመንግስት ቁጥጥር ስር ካለው መንጠቅ ይቻላል። በእርግጥ እጅግ አጭሩ እና ውጤታማ ከመንግስት እጅ ነጻ የሆነን ማህበር ለማቃቃም ሁለተኛው መንገድ የበለጠ አማራጭ እና ውጤታማ እንደሚሆን ማወቅ ይቻላል።

በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን በየሚኖሩበት እስቴት ከመንግስት አገልጋይነትና አባልነት ነጻ የሆኑ ጠንካራ አስተባባሪ ኮሚቴ ተወካዮችን በመምረጥ በአውሮፓ ደረጃ እንዲሰባሰቡ በማድረግ እስትራቴጂና አካሄድ ፕላን እንዲያወጡ ማድረግ ይገባል። ከየእስቴቱ የተመረጡት ተወካዮች አዲስ ማህበር በማቃቃሙ ወይም የተቃቃመውን መልሶ በመንጠቅ ደረጃ ከአህጉሪቱ ህብረት የማህበራት አደረጃጀትና አመሰራረት ህግ አንጻር የተሻለውን አማራጭ እንዲመርጡ በማድረግ ለተግባራዊነቱ እንቅስቃሴ ማድረግ ይቻላቸዋል።

ይህ እንግዲህ በርቀት እይታ ላይ ሆኖ ሀሳብ ለማቅረብ ለወደደ ሰው አስተያየት የመነጨ ቢሆንም ቅሉ ግን እዚያው አውሮፓ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የተገባቸውን ማህበር መልሳችሁ ለመያዝ አድፈላጊነት ላይ የጋራ ስምምነት እንዳለን በማመን የተለያዩ መንገዶችን እና ስልቶችን ከእኔ በተሻለ ቅርብ ያላችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አምናለሁና አስተያየቴን ከደጋፊ ሀሳብና እይታ አንጻርም ልታዩት ትችላላችሁ ብዬም አስባለሁ።

የሆነው ሆኖ-በአሜሪካ የኢትዮጵያውያን እስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ስኬታማው የሲትሉ ፌስቲቫል የማህበሩ ነጻ መሆን እና የኢትዮጵያውያን አንድነትና ጥንካሬ ውጤት በመሆኑ እናንተም መንግስት ገብቶበታል ብላችሁ ማህበራችሁን በዝምታ እጅ አጣጥፋችሁ በማሰረኩ እና ብሎም በማኩረፍ ብቻ እንዳትተውቱ በጥብቅ ለማሳሰብ ነው ይህን ሀተታ ለመጻፍ የቻልኩት።

ማህበሩ የእናንተ የኢትዮጵያውያን በአውሮፓ ዲያስፖራ ነው። ከምንም መንግስታዊ ተቆጣጣሪነትና ጣልቃ ገብነት የነጻ -ነጻ-ማህበራችሁ ነው። በምንም ተዓምር ቢሆን ማህበራችሁን ገገራችሁን ጥላችሁ እንድትሰደዱ ላስገደዳችሁ መንግስት ባላችሁበት ነጻ ሀገር እንዳትተው በጥብቅ ለማስገንዘብ ነው።

በአውሮፓ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ሃያሉ እናንተ ኢትዮጵያውያን መሆናችሁን አትዘንጉ። አውሮፓ ላይ ያለው ስልጣን እናንተ ካላችሁ ዘርፈ ብዙ ስልጣን አንጻር ያነሰ ቢሆን እንጂ አይደለም ሊበልጥ ሊሰተካከል እንካን እንደማይችል ግልጽ ነው።

የእናንተ አንድነትና ቁርጠኝነት እጅግ ወሳኝ ነው። በቅርበት እምታውቃቸውን ወሳኝ ተወካዮችን መምረጥ መቻላችሁ ላይ በእርግጠኝነት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባችሁ።

**\*\*ሶስተኛ-የሮሙን ፌስቲቫል በተመለከተ**

አጠቃላይ ፌስቲቫሉን በሁለት መንገድ መጠቀም ይቻላል-ሙሉ በሙሉ በይኩት በማድረግ እና ብሎም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያዊነት መንፈስና ሰንደቅ ዓላማ አጥለቅልቆ የማህበሩን ህገ-ወጠቶችን አጋልጦ በስፍራው የተገኘውን ሀገር ወዳድ እና ቅን ኢትዮጵያዊን በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ በማስጨበጥ ለቀጣዩና ዋናው የባለቤትነት ሙብት ትግል እንዲዘጋጅና እንዲደራጅ ማድረግ ይቻላል።

በአጠቃላይ በይኩት ያደረጋችሁም ሆነ በፌስቲቫሉ ላይ ለመገኘት የምትችሉ በስፍራው በምታደርጉት የማህበራችሁን መልሳችሁ የመያዝ ጥያቄን እያስተጋባችሁ መሆናችሁን በማወቅ በመካከላችሁ አላስፈላጊ መከፋፈልና ልዩነት እንዳይፈጠር መጠንቀቅ አለባችሁ።

በተለያዩ ምክንያት በፌስቲቫሉ ላይ የተገኘ ሁሉ የኤምባሲው አባልና ሰራተኛ ተደርጎ መታየትም ተገቢ አይደለም። ዋናው ቁም ነገርም በፌስቲቫሉ ላይ መሳተፍ እና አለመሳተፍ ብቻ ሳይሆን በፌስቲቫሉ ላይ ተገኝቶ መደረግ የሚገባውን ማድረግና ያለማድረግ የሚወሰን ነው። ማህበራችንን ለማስመለስ በሮሙ ፌስቲቫል ላይ ተገኝተን የባለቤትነት ሙብታችንን እንገልጻለን-ተሳታፊውንም በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ በማስጨበጥ ኢትዮጵያዊነትን እንሰብክበታለን እንዳምቅበታለን በሚል ዓላማ የተሰባሰባችሁና የተዘጋጃችሁ ካላችሁ ሀሳባችሁ መልካም ነው ግፉበት።

ግን ያለምንም ዓላማና መረዳት የፌስቲቫሉ አድማቂ ሆናችሁ ለመገኘት ያሰባችሁ ባትሄዱ ይመረጣል። ይገባልም!! ከሄዳችሁ ወደሮም በዓላማና በዝግጅት ተነጋግራችሁና ተዘጋጅታችሁበት ይሁን።

ይህን ተግባር መጨውን የ2018 ዓመታዊ በዓል በነጻነት እና በእናንተው ቁጥጥር ስር ባለ ማህበር ለማዘጋጀትና ለማክበር ከወዲሁ መወሰድ በሚገባው እርምጃ ላይ ያተኮረ ጽሁፍ ነው እንጂ የዘንድሮውን የሮሙን ፌስቲቫል በተመለከተ መወሰድ ያለበት እርምጃ በይኩት ማድረግ ብቻ እንደሆነ በመግለጽ ጽሁፌን እደመድማለሁ።